

ፋሲካው የራቀው «ዘመነ ሕማማት»

ይኔይስ እውነቱ

በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሥርዓት መሠረት የዐቢይ ፆም (የፆመ ሁዳዴ) የመጨረሻው ሳምንት ሰሙነ ሕማማት በመባል ይታወቃል። ክርስቶስ ዓለሙን ኹሉ ለማዳን ሲል በክፉ አይሁዶች እጅ የተቀበለውን ፀዋትወ መከራ በልዩ የጸሎትና የስግደት ሥርዓት የሚታሰብበት የጽሞናና የሐዘን ሳምንት ነው። እንደ ቤተክርስቲያን ትውፊት ይህ ሳምንት አዳምና ልጆቹ በበደላቸው ምክንያት አምስት ሺህ ካምስት መቶ ዘመን በሲኦል የኖሩበት የጨለማ፣ የባርነት ዘመን ምሳሌ ነው። ታዲያ የዚህ የጨለማ ዘመን መቋጫው ታላቁ የክርስትና የነፃነት በዓል የክርስቶስ ብርሃን ትንሣኤ (ፋሲካ) ነው። በሲኦል ለነበሩ ነፍሳት ግዕዛን (ነፃነት) የተሰበከበት፣ ከዲያቢሎስ ባርነት ነፃ የወጡበት ዕለት ነው።

ሰሙነ ሕማማትን እና ማሳረጊያው የሆነውን በዓለ ትንሣኤን ስናስብ አገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት 25 ዓመታት በወያኔ ዘረኛ አገዛዝ የምትገኝበትን «ዘመነ ሕማማት» በጥልቅ በማሰብ ወያኔ የጎሣ ክልል ወህኒ ቤት/ሲኦል ያደረጋትን ኢትዮጵያንና በዚህ ወህኒ ቤት በባርነት የሚማቅቁት ኢትዮጵያውያን የሚናፍቁትን ፋሲካ/ትንሣኤ እንዴት እናቅርበው የሚለው ጥያቄ የአገራችንን ክብርና ልዕልና፣ የሕዝቦቿን ነፃነትና ብልጽግና የምንመኝ ኢትዮጵያውያን ኹሉ ÷ እስትንፋሳችን በዐረፍተ ዘመን እስኪገታ ድረስ ያለመታከት በኅሊናችን የሚመላለስ የቀዳሚ ቀዳሚ አጀንዳችን ነው።

ያለ መከራ ፀጋ የለምና በአራቱም ማዕዘናት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለነፃነት እስካሁን የከፈሉትን መሥዋዕትነት ሳንዘነጋ ÷ የሰላምን ሳይሆን የጦርን ቋንቋ ብቻ ለመስማት ዝግጁ ከሆነው አጥፊ የዘረኛ ቡድን ጋር የሚደረገውን ፈታኝ ሰላማዊም ሆነ የትጥቅ ትግል አጠናክረን የምንነሳበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንገኛለን። ይህን የወንበዴ ሥርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከአገራችን ለመንቀል በርሃ የከተቱ ወገኖቻችን ምርጫቸው እንዳልሆነ በሚገባ እናውቃለን፤ ምድረ ባንዳ የደናቁት ስብስብ ሕዝባዊ እምቢተኝነቱ/ሰላማዊ ትግሉ ፈጽሞ ተግባራዊ እንዳይሆን ከሕዝብ የዘረፈውን ኃይል፣ ሀብት እንዲሁም የጎሠኛው ቡድን መለያ ገንዘቡ የሆኑትን አረመኔነት፣ አሸባሪነት፣ አውራጎትና መሠሪነት በመያዝ መላወሻ በማሳጣት ቀን ተሌት እንደሚሠራ እናውቃለን። የእኛ መከፋፈል፣ የተቃዋሚዎች ኅብረት ማጣትና የሕዝባዊ እምቢተኝነት አስተሳሰብ በሕዝቡ ዘንድ በሚገባ አለመሥረዕ ሰላማዊ ትግሉን እጅግ አስቸጋሪ ያደረገውም ይመስለኛል። ቢሆንም ተገደን ያለምርጫችን፣ ፈቅደንም በውዴታችን የገባንበትን የትኛውንም የትግል መሥመር አቀናጅተን የኢትዮጵያን ትንሣኤ ማቅረብና በክልል ወህኒ ቤት ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ግዕዛንን መስበኪያችን ጊዜ አሁን ነው።

ታዲያ ጸሎቱም ሳይዘነጋ። የማኅበር ጸሎቱን የሚያስተባብር አባት ለጊዜው ባይኖረንም ከነቢዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ጋር በመተባበር እንዲህ ብዬ እጮኻለኹ።

❖ *ዐገቱኒ ከለባት ብዙጎን፤ በውሾች የተመሰሉ ባንዶች፣ ዘረኞች አገራችንን ሊነጣጠቁት ከበሏት። የባሕርይ ሥልጣንህን ገልጸህ ለእኩይ ዓላማቸው የከበቡንን አጥፋቸው።*

- ❖ ወረታዎች ማህበራዊ ለእኩያን፤ የክፍቶች የወያኔ ማህበር ሕዝብህን አሰጩንቀው በባርነት ይዘዋልና። በሥልጣናቸው በጦራቸው ከሚመኩ አድገን፤ ሕዝብህን ወደ መርዳት ተነሣ።
- ❖ ግፍግፍ እግዚአብሔር ለእሳይ ይገፍዱኝ፤ አቤቱ ሳንበድላቸው የበደሉንን፤ አሰጩንቀው አስጠብበው የገዙንን፤ ቀንበር ያበዙብንን ወያኔና ተላላኪዎቹን አስወግድልን። እንድናስወግዳቸው ኃይሉን፤ ጽንዑን ስጠን።
- ❖ ፅብጋታ እግዚአብሔር ይፀብቡኝ፤ አቤቱ ሳንጣላቸው የተጣሉንን፤ ተመክረው ተዘክረው አልመለስ ያሉትን ዘረኞች ሕወሀትን አስወግድልን። እንድናስወግዳቸው ኃይሉን፤ ጽንዑን ስጠን።
- ❖ በአገራችንና በሕዝባችን ክፉ ሊያመጡብን የመከሩብንን ሁሉ አድጎ አነስ አድሮ አነስ አድርገህ አሳፍርልን አዋርድልን።
- ❖ ኦ እግዚአብሔር አድጎን ሕዝብክ ወባርክ ርስተክ፤ አቤቱ ሕዝብህን አድን፤ ርስተህን ኢትዮጵያንም ባርክ።

መድኅን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የኢትዮጵያችንን ትንሣኤ ያፋጥንልን።

ለክርስቲና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ እላለሁ።

ይኔይስ እውነቱ